

የጤና እንክብካቤ ጉብኝት፡ ወደ ቀጠሮዎ ምን ማምጣት እንዳለብዎ እና ወደ የትስ መሄድ እንደሚገባዎት



Thank you to Catholic Charities, Arizona State University School of Social Work, Dignity Health, and International Rescue Committee who donated this material for adaptation and translation. These materials have been approved by the Minnesota Center of Excellence in Newcomer Health.



ቀጣዩ የዶክተር ቀጠሮ

ቀን: _____ ሰዓት: _____

አድራሻ: _____

ስልክ ቁጥር: _____

የማቋቋሚያ ኤጀንሲ: _____

የጉዳይ ስራ አስኪያጅ: _____

ስልክ ቁጥር: _____



የትራንስፖርት ግንኙነት መረጃ:

ቀጣዩ የዶክተር ቀጠሮ

ቀን: _____ ሰዓት: _____

አድራሻ: _____

ስልክ ቁጥር: _____

የማቋቋሚያ ኤጀንሲ: _____

የጉዳይ ስራ አስኪያጅ: _____

ስልክ ቁጥር: _____




የትራንስፖርት ግንኙነት መረጃ:

ወደ ቀጠሮዎ ማምጣት ያለብዎት

መድሃኒቶች



የክትባት ካርድ / ሰማያዊ ካርድ





የውጭ አገር የሕክምና ሪፖርት (ያለዎት ከሆነ)

የኢንሹራንስ ካርድ



የመታወቂያ ካርድ



የእኔ ሃላፊነቶች

✓ ወደ ሁሉም ቀጠሮዎች ይሂዱ

✓ 15 ደቂቃ ቀደም ብለው ይገኙ

✓ መሄድ ካልቻሉም ቀጠሮዎችን ከ 24 ሰዓታት በፊት ይሰርዙ

✓ ሁሉንም የሕክምና ሪፖርቶች ያስቀምጡ



✓ ከ 3 ቀናት በፊት ለታክስ ይደውሉ

የእኔ መብቶች

✓ ትርጉም



✓ የወንድ ወይም የሴት ዶክተርን መምረጥ



✓ ግላዊነት እና ሚስጥራዊነት

✓ ጥያቄዎችን መጠየቅ




911 መደወል

አፋጣኝ ህክምና

የዶክተር ቀጠሮ

እራስዎን ይንከባከቡ

የእንግሊዘኛ ጤና ምልክታ



አንድ ሰው ራሱን የሳተ ከሆነ ::



ለ 2 ወይም ከዚያ በላይ ላሉ ቀናት ትኩሳት አለብዎት ::



ለብዙ ቀናት መበሳጨት እና ተስፋ ማጣት ይሰማዎታል ::



የአፍንጫ ፈሳሽ ወይም ጉንፋን አለብዎት::

የእኔ ዶክተር

ስም: _____
አድራሻ: _____

ስልክ ቁጥር: _____



አንድ ሰው የመናድ ችግር አለበት ::



አጥንትዎ ከተሰበረ ::



ለብዙ ቀናት የማቅለሽለሽ ስሜት ይሰማዎታል ::



ትንሽ ራስ ምታት አለብዎት :: መፍትሄ: የህመም ማስታገሻ መውሰድ ::

እኔ ከምኖርበት ስፍራ ይበልጥ ቅርበት ያለው ሆስፒታል...

ስም: _____

አድራሻ: _____



ደረትዎ ወይም ልብዎ ጋር ይምዎታል :: የግራ ከንድዎ ደንዝዟል :: መተንፈስ አልቻሉም::



ለብዙ ቀናት በጣም የታመመ ጆሮ ወይም ራስ ምታት አለብዎት ::



የማይጠፋ ትንሽ ሽፍታ አለብዎት ::



ትንሽ ቁስል አለብዎት::

መፍትሄ: የቁስል ፕላስተር ማሸጊያን ያድርጉበት::



እኔ ከምኖርበት ይበልጥ ቅርበት ያለው የድንግተኛ ህክምና ቋም...

ስም: _____

አድራሻ: _____